

! "#\$%&'()*+,-./:012345

5#6,*)\$7#2'8% : ;388\$*+<=>\$

\$

! "#\$%&'()*+,-./:012345,673.#2,.)+13\$"') * +2"(\$+1) 8 +9(+)7+ : ;)7+-<+9)'-+)'3 : ,21335.)'- ,) 34,+&=>-,)+44, . . /&1&'9)30)'- , . ,)3#4237.) ? +5, .)'-&.)+2, +), .7,4&+119).4&,\$'&0&4+119)&\$',2, . '\$">- ,) * +2"(\$+1) 8 +9) 3 : ,21335.)+\$)3#4237)'-+)'0, +'#2, .)l&"-'+'\$; ; +25)2345.)>- , ; +25)2345.42&.423.)/3)'- ,)l&"-'2345.)+& ;)3'- , 2; +25) 2345.) 8 ,)4+\$; , ' , 2 ? &\$,)+2, 1+'& : ,)" ,)30, +4-30)'- ,)/3 ; & .)30)2345.)/+ . , ;)3\$)423. @4#"&\$"2, 1+'&3\$. -&7->- ,)& ; , +)30) 423. @4#"&\$"2, 1+'&3\$. -&7.)&.)'-+)'93#\$" , 2)2345.)423. @4#)31 ; , 2)2345.)>- ,) * +2"(\$+1) 8 +9)&.)+4- , 2& . - , ;)134+'&3\$)032)'- ,) 134+1)737#1+'&3\$)30) ! "#\$%&'()*+,-./:012345,673.#2,.)+13\$"')< , 11+.)'- ,)'3#2&.')'-+)'02, %&, '\$')'- ,)7+->- ,)'<3)"3+1.

CDD) ? &11&3\$)9, +2.)+"3F)'-+)'72, 4, ; , ;)'- ,)37, \$&\$"30)'- ,)G'1+'&4)

! 4,+&(\$+). , 2& .)30) : 314+\$&. ?)'-+)'<+.)+4'& : ,)+23#\$;)'- ,)'& ? ,)30)'- ,)71&'&\$"30)H+\$" , +)BCID@CDD) ? &11&3\$)9, +2.)+"3F(32)'- ,)9)43#1 ; -+ : ,)/ , ,)\$)032 ? ; ,)/9)+-3'.73)'BCCI'3)EJD) ? &11&3\$)9, +2.)+"3F)BK32+&.) ,)+1=(CDDIL) * 4M3\$, ,)+1=(CDENL) * , 21, ,)+1=(CDECF=)

) ! #2).4&,\$'&0&4)"3+1)<+.)'3)\$+223< ; 3<\$)'- ,)6&. '\$")& ? , l&\$,)032)<- ,)\$)'- , . ,)2345.)32&"&\$' ; , ; +.)< , 11+.) ? +4-)'- ,)<'&-'>+73', '\$&+1)" , 313"&4+1, : , '\$')'-+)'723 ; #4 ; , ;)'- , ? =)G\$3'- , 2)"3+1)30)'-&.)723A, 4'<+.)'3)43 ? ? #&\$4+' ,)<-+)'< ,)0&\$;)<'&-'& ,)7# / l&4(< ,)+443 ? 71& . - , ; ;)'-&.) / 9 ; , : , 137&\$")< , / .&' ,)'-+)' , 671+&\$.)+0 , < .&' , .)+13\$")'- ,) * +2"(\$+1) 8 +9)41, +219) +\$; &\$; , 7'-)'3+1) , : , 1)'-+)'&.)2, +.3\$+/1,)032)+ : &.&'32)<'&-'>3)72, : &3# . ,)67, 2&, \$4,)<'&-'&)" , 313"9=)

8 ,) : &. &' ; , ;)'- ,) * +2"(\$+1) 8 +9)+0 , <'& ? , .)'3) ? , ,)<'&-'>3#2)43 ? ? #&\$'9)7+2'\$, 2.(. , , 5)3#)73. &/1, .)+ ? 71,) 134+'&3\$.)+.)< , 11+.)134+'&3\$.)< ,)43#1 ;)&\$41# ; ,)3\$)3#2)< , / .&' ,)+& ;)0&\$+119)'3)"'- , 2, .)+ ? 71, .)032)+\$+19.&.)<'&-'&-' ,) 7, 2 ? &. &3\$)30)'- ,) * +2"(\$+1) 8 +9)43 ? ? #&\$'9)43 ? ? &' , =)G0' , 2)"'+- , 2&\$")+ ? 71, .)(< ,)72, 7+2, ;)'- ,)&\$'3)'-&\$). , 4'&3\$.)30)'- ,)2345.)+ ? 71, =)G)'-&\$). , 4'&3\$)&.)+.) ? +11).& ; ,)30)"1+.)'-+)'-+.)+\$, 6'2, ? , 19)'-&\$)1+9, 2)30)'- ,)2345.)+ ? 71,)"1# ; ,)3\$'3)&')3)'-+)'l&"-'>+9)7+.)'-23#"->8 ,)'- ,)\$)72, 7+2, ;)'- ,)?032 ; +)+4311, 4'&3\$)<'&-'&-' ,)OP *)B04+\$&\$&\$")P1, 4'23\$) * &423.437, F=) Q.&\$")'- ,)OP * (< ,)"'+- , 2, ;)4- , ? &4+1)43 ? 73.&'&3\$; +)+/3'-)032)&\$; & : & ; #+1) ? &\$, 2+1)"2+&\$.)+& ;)/#15)2345)4- , ? &4+1) 43 ? 73.&'&3\$=) 8 ,)43 ? 7+2, ;)'- , ; +)+< ,)43 ? 7&1, ;)'3), 6&. '\$" ; +)+032)" , 313"&4, : , '\$' .)#4+.) : : 314+\$3, .)'-+)'032 ? ; ,)023 ?)'- ,)71&'&\$"30)H+\$" , +)0'- ,)42, +'&3\$)+\$; .)72, + ; &\$"30)'- ,)G'1+'&4) ! 4,+&(\$+);)'- ,)73. &/1,)6&. '\$, \$4,)30)+-3'.73)'l&5,)'- ,) 3\$,)'-+)'&.)42, +'&\$")'- ,)M+<+&+&\$)4+&\$)30)&.1+\$; =)

! #2)4#22, '\$' ; +) .)#" , .)'-+)' ? 3.')'- , . , ; +25)2345.)+2,)023 ?)'- ,)R3+.'+1)S , <)P\$"1+\$; . , 2&, .)0+).#&' ,)30) : 314+\$3, .)'-+)'032 ? ; , ;)#2&\$")'- ,)71&'&\$"30)H+\$" , +&=>-&.)# " , .)'-+)' ,)R3+.'+1)S , <)P\$"1+\$; . , 2&, .)72, 4, ; , ;)'- ,) 1+2" ,) ? + ? +&4)723 : &\$4, =)M3< ; , 2(0'- , ; +)+-+)'< ,)-+ : ,)4311, 4' , ; .)3)0+2)-+.)-3<\$)'-+)'& , ; +25)2345.)-+ : ,)\$) 4- , ? &4+119)+1' , 2, ;)/9)+-9; 23'- , 2 ? +1)01#& ; =>-&.)2, %&#&2, ;)#.'3)4322, 1+' , . , : , 2+1 ; +)+. , .)'3 ; , ' , 2 ? &\$,)'- ,)32&"&\$+1) 4- , ? &. '29)30)'- ,)2345.)G.) ? , '\$&3\$, ;)+ / 3 : , (0+11).+ ? 71, .)/#)3\$,)9&, 1 ; , ; ; +)+-+)'&." , .)' ;)'- , 9< , 2,)023 ?)'- ,)R3+.'+1) S , <)P\$"1+\$; . , 2&, .)= 8 ,)'335)+. + ? 71,)023 ?)'- , ; +25)2345)<'&-'&-' ,)1+2" , .)'<'&-'&-'>+.)< , 11+.) / , &\$")'- ,)93#\$" , .)'&\$")'- ,)+2, +=) >- , ; +)+023 ?)'-&.)+ ? 71, .)#" , .)'-+)'&.) ; +25)2345)<+.)032 ? ; ,)023 ?)+ ; &00, 2, '\$" , 313"&4, : , '\$' () ? 3.')l&5, 19)'- ,)1+2" ,) ? + ? +&4)723 : &\$4,)'-+)'7234, ; , ;)'- ,)71&'&\$"30)H+\$" , +&=>- ,) * +2"(\$+1) 8 +9)&.)+72, ? &, 2)134+'&3\$)032).'# ; 9) / , 4+##. ,)&') 0, +'#2, .) ? 32,)'-+)\$3\$, & ? 732'+\$")' , 313"&4, : , '\$')+\$; &.) , +.&19)+44, . .&/1, =))

?3@-; , 6\$A#) , * &B\$C 4' ; 6\$5# , #& 43) \$

? -)D#D\$E6\$, "#\$F - 83@0\$: *38,3; \$1, -D'#8\$?# ; *28'"G\$

\$

T, 0, 2, \$4, .U)

K32+&.() * =V=(M+27, 20) * =(W+2.3\$)0(=)S#"23-30(M=)T&4-+2 ; .3\$)0(H=)T33. ? +<+'&()S=(CDDI)G)43 ? 7+2&.3\$)30)P+.' , 2\$)S32'-) G ? , 2&4+)+\$;)R3+.'+1)S , <)P\$"1+\$;) ? + ? +) .)#&' , .U) ? 71&4+'&3\$.)032.)# / 43\$'&\$, \$+1) ? +\$'1, , : , 31#&'&3\$)+\$;)'- ,) / 23+ ; @' , 22+\$,)-973'- , .&.(S TR)R+\$+ ; +=)

)

!
\$
\$